



# ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎች

## DC Hearing Aid Reimbursement Program (የDC ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ ማካካሻ እቅድ)

### ጥያቄ፣ የ DC ለመስማት የሚያግዝ መሳሪያ ድጋፍ እቅድ (HAAP) ምንድን ነው?

መልስ፣ The DC Hearing Aid Assistance Program (HAAP) (የ DC ለመስማት የሚያግዝ መሳሪያ ድጋፍ እቅድ) በቤተሰብ ደረጃ አመታዊ ገቢያቸው ከ \$100,000 የሚያንስ፣ የአውራጃው ነዋሪዎች፣ ለመስማት የሚያግዝ መሳሪያ መግዣ ተመጣጣኝ ማካካሻ ለመደገፍ እስከ \$500 ያቀርባል።

### ጥያቄ፣ ማካካሻውን ማነው ሊቀበል የሚችለው?

መልስ፣ ማካካሻውን ለመቀበል፣ በአውራጃው ነዋሪ የሆነ እና ከሚከተሉት መስፈርቶች አንዱን ወይም ብዙውን ያሟላ ሰው ነው።

- 0-14 አመት የሆኑ
- ከ 65 ወይም ከዛ በላይ
- የአካል ጉዳት ያለባቸው
- በቤተሰብ ደረጃ አመታዊ የተጣራ ገቢው ከ\$100,000 ያነስ የሆነ።

### ጥያቄ፣ ያለደረሰኝ አሁንም ማካካሻ መቀበል እችላለሁ?

መልስ፣ ሁሉም ማመልከቻዎች ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ የተገዛበት ደረሰኝን ማካተት አለባቸው።

### ጥያቄ፣ ማካካሻ ለመቀበል ምን ያስፈልጋል?

መልስ፣ ማካካሻ ለመቀበል፣ ነዋሪዎች ማድረግ ያለባቸው።

- የ DC HAAP (ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ ድጋፍ እቅድ) ማመልከቻ መሙላት፤
- ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ የተገዛበት ለማረጋገጥ ደረሰኝ ማቅረብ፤ እና
- ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ አስፈላጊነት የሚያረጋግጥ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢው በጽሑፍ የቀረበውን ሰነድ ወይም የተፈረመበት ማመልከቻ መኖር ።

### ጥያቄ፣ ያለ ዶክተራ ፊርማ አሁንም ማካካሻ መቀበል እችላለሁ?

መልስ፣ ማመልከቻው በሂደት ለማጽደቅ፣ በሀኪም ዘንድ መፈረም አለበት ወይም ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ አስፈላጊ መሆኑን ከሚያረጋግጥ ሀኪም ጋር የጽሁፍ መግለጫ መያያዝ አለበት ። በሀኪም ያልተፈረሙ ወይም ከሀኪም የተጻፈ ጽሑፍ የማያካትቱ ማመልከቻዎች ተቀባይነት አይኖራቸውም ።



# ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎች

## DC Hearing Aid Reimbursement Program (የDC ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ ማካካሻ እቅድ)

### ጥያቄ፣ ማካካሻ ሰንት ነው መቀበል እምቻለው?

መልስ፣ ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ ማካካሻ በኪስ ወጪው ዋጋ ላይ በመመርኮዝ በአንድ አመልካች እስከ \$500 ድረስ ይገኛል። ማካካሻ የሚሰጠው የእርዳታ ገንዘብ መገኘቱን ተመርኩዞ ነው።

### ጥያቄ፣ ማካካሻን ለመቀበል እስከ ሰንት ጊዜ ሊወስድ ይችላል?

መልስ፣ ማካካሻ የሚካሄደው በ 15ኛ እና 30ኛ በእያንዳንዱ ወር ነው። ተቀባይነት ያገኙ አመልካቾች ማካካሻ ገንዘቡ ሂደቱ ካለቀ በኋላ በ5-7 የሥራ ቀናት ውስጥ የማካካሻ ቼክ በፖስታ ይቀበላሉ ተብሎ ይጠበቃል።

### ጥያቄ፣ በማካካሻ የማገኘው ገንዘብ በቤተሰብ ገቢ መሠረት ለግብር ይቆጥረዋል?

መልስ፣ በዚህ ፕሮግራም በኩል የተቀበሉትን ማካካሻዎች ለኮሎምቢያ አውራጃ የገቢ ግብር ዓላማዎች እንደ ገቢ አይቆጠሩም።

### ጥያቄ፣ ከ 2020 በፊት ለተገዛ ለመስማት የሚያግዝ መሳሪያ ማካካሻ ክፍያ ማግኘት እችላለሁ?

መልስ፣ በ ጁን 1፣ 2018 እና በሴፕቴምበር 1፣ 2020 መካከል ለመስማት የሚያግዝ መሳሪያ የገዙ ነዋሪዎች ማካካሻ መቀበል ይችላሉ።

### ጥያቄ፣ ስለ DC Hearing Aid Assistance Program (HAAP) (የDC ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ ድጋፍ እቅድ) ማወቅ የምቻለው የት ነው?

መልስ፣ ስለ DC HAAP (የDC ለመስሚያ የሚያግዝ መሳሪያ ድጋፍ እቅድ) ለበለጠ መረጃ፣ ይጎብኙ

<https://dchealth.dc.gov/page/health-care-access> ወይም ይገናኙ [tmoses@smsllcgroup.com](mailto:tmoses@smsllcgroup.com) ወይም (202) 656-3027።